



Developmental Disabilities Administration (DDA)

ዓመት ማስታወቂያ (4) የምዝገባ ማብቂያ ጊዜ

Notification of Age Four (4) Enrollment Expiration

ቀን:

ስምና አድራሻ

የተወካዩ ስምና አድራሻ

ጉዳዩ: ለ _____ የመመዘገቢያ ጊዜ ማብቂያ ዕድሜ አራት (4) ማስታወቂያ

ልጅዎ በአሁኑ ጊዜ በአካል ጉዳተኞች አስተዳደር (DDA) ተመዘግቧል። የልጅዎ የDDA ብቁነት በአራተኛ ልደታቸው ያበቃል። ልጅዎ ለDDA ብቁ ሆኖ እንዲቆይ፣ ልጅዎ አራት ዓመት ሳይሞላው በፊት እንደገና ማመልከት አለብዎት። ልጅዎ ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ መሰረት ብቁነቱ በድጋሚ የተወሰነ መሆን አለበት። የእድገት መዘግየት (ሦስት ወይም ከዚያ በላይ የመዘግየት ቦታዎች)፣ የአዕምሮ ጉድለት፣ ሴሬብራል ፓልሲ፣ የሚጥል በሽታ፣ ኦቲዝም፣ ወይም ሌላ ከአእምሮአዊ እክል ጋር የሚመሳሰል የነርቭ ወይም ሌላ ሁኔታ። ይህንን የድጋሚ ውሳኔ አሰጣጥ ለማስፈጸም ምን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ያውቁ ዘንድ የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ አያይዘንልዎታል።

እንደገና እንዴት አመለክታለሁ ው?

ከልጅዎ የአራተኛ ዓመት ልደት 90 ቀናትን በማስቀደም ከDDA የመቀበልና ብቁነትን የሚረጋገጥ ቢሮ በመሄድ (በመገናኘት) የድጋሚ ማመልከቻ ወረቀቱን ማግኘት ይችላሉ። ይህን ለማድረግም በጽሁፍ ወይም ከስር በተሰጠው የስልክ ቁጥር በመደወል መጠቀም ይችላሉ። የማመልከቻ ወረቀት ይላክልዎታል። ከዚህ በተጨማሪ የማመልከቻ ወረቀቱን በቀጥታ ከኢንተርኔት ለማግኘት

<https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>

በድጋሚ ባያመለክቱ ምን ሊከሰት ይችላል?

የድጋሚ ማመልከቻ ፓኬት ካልጠየቁ ወይም ማመልከቻውን ቢያንስ 60 ቀናት ቀደም ብሎ የልጅዎ የልደት ቀን ካልመለሱ፣ በDDA ብቁነት በአራተኛ ልደታቸው ያበቃል። ልጅዎ በDDA የሚከፈልበት አገልግሎት ከተቀበለ፣ ይህ አገልግሎት በአራተኛ ልደታቸው ያበቃል።

የDDA ምዝገባ ማብቂያ ጊዜ በልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች መሳተፍን ወይም የSSI ብቁነትን አይጎዳውም። የDDA የምዝገባ ማብቂያ ጊዜ እርስዎ ሊቀበሉት የሚችሉትን ማንኛውንም የDSHS አገልግሎት አይጎዳውም ፣ ለምሳሌ እንደ Medicaid ፣ TANF ወይም የምግብ ቴምብሮች።

እባክዎትን በተቻለ መጠን ቶል ይመልሱ። ነገር ግን ልጅዎት ዓራት ዓመት ከመድረሱ ቢያንስ 90 ቀናት አስቀድመው ያሳወቁ። ከእስርዎ ካልሰማን፣ የልጅዎን በDDA ምዝገባ መቀጠል እንደማትፈልጉ እንገምታለን። በአራት (4) ዓመት ውስጥ ብቁ የሚሆንበት ሁኔታ ትክክለኛ ሰነድ ከሌለ የልጅዎ የDDA ብቁነትና የDDA አገልግሎቶች በአራተኛው (4ኛ) ልደታቸው ቀን ያበቃል።

ጥያቄ ወይም ፓኩውን(ወረቀቱን) የማግኘት ፍላጎት ካልዎት እባክዎትን ያግኙን

የጉዳይ ሀብት አስተዳዳሪ ስም

ስልክ ቁጥር

የኢሜይል አድራሻ

ብቁነትን በተመለከተ የወጡት ህጎች ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ ወይም በኢንተርኔት <https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>

ግልባጭ: የደንበኛው ፋይል

አስፈላጊ ሰነዶች ሰንጠረዥ፣ ገጽ 1 ከ 2

የአካል ጉዳት ሁኔታ	ዕድሜ	ምርመራ	መርማሪ (ምርመራውን የሚካሄደው ሃኪም)	ሌሎች የተመዘገቡ መረጃዎች
የእድገት መዘግየት	ልደት (0) እስከ 19	የእድገት መዘግየት	ፈቃድ ያለው ሐኪም፣ ፈቃድ ያለው ናቱሮፓቲክ ሐኪም፣ ሐኪም ረዳት፣ ፈቃድ ያለው የሥነ ልቦና ባለሙያ ወይም የተረጋገጠ የትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስት፣ የንግግር ቋንቋ ፓቶሎጂስት፣ ኦዲዮሎጂስት፣ ፈቃድ ያለው የሥራ ቴራፒስት፣ ፈቃድ ያለው የአካል ቴራፒስት፣ ARNP ወይም የተመዘገበ ነርስ፣ የተረጋገጠ መምህር፣ የማስተርስ ደረጃ ማኅበራዊ ሠራተኛና ሞቢሊስት።	ለልደት (0) እስከ 3፣ አንድ የእድገት መዘግየት ወይም ESIT ብቁ ነው። ከ 4 እስከ 19፣ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ የእድገት መዘግየቶች። መዘግየቶች በሞተር፣ በግንኙነት፣ በመላመድ/ራስን አገዝ፣ በማህበራዊ/ስሜታዊ ወይም በአካዳሚክ/ችግር ፈቺ ችሎታዎች፣ ከአማካይ በታች በሆነ 1.5 ወይም ከዚያ በላይ መደበኛ መዛባት ወይም በግምገማ ላይ ተመስርተው 25% የዕድሜ መዘግየት ባለፉት 18 ወራት ውስጥ ወቅታዊ መሆን አለባቸው።
የአእምሮ ውስንነት እና ከዚያ በላይ	ልደት (0)	የአዕምሮ ጉድለት ወይም ተመጣጣኝ ምርመራ	ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ በዋሽንግተን የተረጋገጠ የትምህርት-ነክ ስነልቦና ባለሙያ ወይም በብሔራዊ የትምህርት-ነክ ስነልቦና ባለሙያዎች ማህበር ማረጋገጫ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ	ምርመራው ባለፉት 36 ወራት ውስጥ ከተጠናቀቀው ስታንዳርድ ዲቨሽን በታች ከሁለት በላይ የሆነ የመላመድ ችሎታ ፈተና ውጤት በምርመራ ሪፖርት መመዘገብ አለበት።
የአካል(አጥንት) እንደልብ ያለመታዘዝ እክል	ልደት (0) እና ከዚያ በላይ	ሴራብራል ፓልሲ ወይም ተመሳሳይ የአንጎል ጉዳት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እጅና እግር ሽባ የሆነ	ፈቃድ ያለው ሐኪም፣ ፈቃድ ያለው ናቱሮፓቲክ ሐኪም፣ ወይም ሐኪም ረዳት ወይም የላቀ የተመዘገበ ነርስ ፕራክቲሽነር (ARNP) ከነርቭ ልምምድ ጋር የተያያዘ።	ከሚከተሉት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑት አካባቢዎች የዕለት ተዕለት ቀጥተኛ የአካል ድጋፍ አስፈላጊነትን የሚደግፍ መረጃ፣ መዳደሻ ቤት፣ መታጠብ፣ መመገብ፣ ልብስ መልበስ፣ ተንቀሳቃሽነት ወይም ግንኙነት።
የሚጥል ህመም	ልደት (0) እና ከዚያ በላይ	የሚጥል ህመም ወይም በድንገት ተከሰቶ የሚያጠቃ(የሚጥል) ህመም	ፈቃድ ያለው የነርቭ ሐኪም	በህክምና ታሪክና በኒውሮሎጂካል ምርመራ ላይ የተመሰረተ ምርመራ፣ የህክምና ጣልቃገብነቶች ቢደረጉም ከሐኪም ወይም የነርቭ ሐኪም ቀጣይነት ያለው የሚጥል በሽታ ማረጋገጫ፣ እንደዚሁም የመላመድ ችሎታ ፈተና ከስታንዳርድ ዲቨሽን በታች ከሁለት በላይ ልዩነት ያለው ባለፉት 36 ወራት ውስጥ።

አስፈላጊ ሰነዶች ሰንጠረዥ፣ ገጽ 2 ከ 2

የአካል ጉዳት ሁኔታ	እድሜ	ምርመራ	መርማሪ (ምርመራውን የሚካሄደው ሃኪም)	ሌሎች የተመዘገቡ መረጃዎች
አቴዝም	ልደት (0) እና ከዚያ በላይ	ከፌብሩዋሪ 1፣ 2022 በፊት ከሆነ የአቴዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ወይም አቴስቲክ ዲስኦርደር	ፈቃድ ያለው፡ ኒውሮሎጂስት፣ ሳይካትሪስት፣ ሳይኮሎጂስት፣ የእድገትና የባህርይ የሕፃናት ሐኪም፣ በ WAC 182-531A-0200 እንደተገለጸው የልህቀት ማዕከል፣ ወይም ፈቃድ ያለው ሐኪም፣ ናቱሮፓቲክ ሐኪም፣ ARNP፣ ሐኪም ረዳት ከአቴዝም ማዕከል ወይም የእድገት ማዕከል ጋር የተቆራኘ።	ምርመራው ባለፉት 36 ወራት ውስጥ ከተጠናቀቀው ስታንዳርድ ዲቨዥን በታች ከሁለት በላይ የሆነ የመላመድ ችሎታ ፈተና ውጤት በምርመራ ሪፖርት መመዘገብ አለበት።
ሌላ የነርቭ ወይም ሌሎቻደ ከአህምሮ ውስንነት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የአእምሮ ችግርን የሚገልፅ መረጃ	ልደት (0) እና ከዚያ በላይ	የአስተሳሰብ ደረጃንና የመቀበል አቅምን የሚያጠቁ የነርቭ ወይም የክሮሞዝም አክሎች	ፈቃድ ያለው ሐኪም፣ ፈቃድ ያለው የናቱሮፓቲክ ሐኪም፣ የጄኔቲክስ ባለሙያ፣ ወይም ARNP ወይም ሐኪም ረዳት ከነርቭ ክሊኒክ ወይም የዘረመል መሞከሪያ ማዕከል ጋር የተያያዘ።	ብቃት ያለው የምርመራና የመላመድ ችሎታ ፈተና ባለፉት 36 ወራት ውስጥ ከተጠናቀቀው ስታንደርድ ዲቨዥን በታች ከሁለት በላይ በሆኑ የመላመድ ተግባራት ላይ ከፍተኛ ውስንነቶችን ያሳያል።
ማስታወሻ፡ ይህ ፎርም አጠቃላይ መመሪያ ብቻ ነው እናም DDA ተጨማሪ መረጃ ወይም ግምገማዎች ሊፈልግ ይችላል። ይህ ሰነድ ለምዝገባ ብቁነትን ለመወሰን የመጀመሪያው እርምጃ ነው። የDDA ምዝገባ ብቁነት የሚወሰነው በ WAC ምዕራፍ 388-823 ነው።				